

Talent For Christ

መክሊት ለክርስቶስ

እንዲህም አላቸው:: ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ
 ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ::
 የማርቆስ ወንጌል 16:15



Singer
Carol

Pastor
Habtamu Denbe

Time of praise & worship
 Music for God Band
 Video will be shown

Child care & youth service will be available.
 Free dinner will be served

October 5, 2019

3:30pm to 6:00pm

4455 N Seeley Ave, Chicago, IL 60625
Chicago Yemesrach Evangelical Church



- ⇒ የአሁኑ ፕሮግራም ይካሄዳል?
- ⇒ የእርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
- ⇒ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
- ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
- ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
- ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎብኙ?

ሽማግሌዎችን ለማግኘት:-
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
 773-507-0147 (ወ/ም ጸደቀ)
 630-677-0293 (ዶ/ር ተረፈ)
 773-910-0486 (እ/ት ሰናይት)
 773-556-5345 (ወ/ም ረድኤቱ)

መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካጎ የምስራች
 ወንጌላዊት
 ቤተ
 ክርስቲያን



Chicago
 Yemsrach
 Evangelical
 Church

“እነሆ፣ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!



“ዳሩ ግን እኔ ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኝ እርሱም ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ፣ እርሱ ስለ እኔ ይመሰክራል።” (ዮሐ. 15:26)

Chicago Yemsrach Evangelical Church
 4455 N. Seeley Avenue
 Chicago, IL 60625

መደበኛ ፕሮግራሞች
 እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

September 29, 2019

መስከረም 18፣ 2012 ዓ.ም.

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት	ወንድም ጌቱ ጳውሎስ
አምልኮ.....	የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
ፕሮግራም መሪ	ወንድም ሲሳይ መሸሻ
ቃል	ወንድም ረድኤቱ ካሳ
ማጠቃለያ	ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሣው። ሞት ይይዘው ዘንድ አልቻለምና።” (ሐዋ. 2:24)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7319 N Oakley Ave, Chicago, IL 60645
ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንሺቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሃሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

መንፈስ ቅዱስ የኢየሱስ ምስክር።

“ዳሩ ግን እኔ ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ አጻፍኝ እርሱም ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ፣ እርሱ ስለ እኔ ይመስክራል።” (ዮሐ. 15:26)

ይህ ዘመን የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው። መንፈስ ቅዱስ አሁን ከቤተ ክርስቲያን ጋር ሆኖ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስክራል። መንፈስ ቅዱስ የጌታ ኢየሱስን ማንነት ይመስክራል፤ የጌታ ኢየሱስን ትንሳኤ ይመስክራል፤ የጌታን አዳኝነት ይመስክራል። ያለ መንፈስ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ መመስከር አይቻልም። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ከማረገ በፊት ለደቀ መዛሙርቱ ለአገልግሎት ከመውጣታቸው በፊት መንፈስ ቅዱስን እንዲጠብቁ ትዕዛዝ የሰጣቸው። መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ ምስክሮች እንደሚሆኑ አረጋገጠላቸው። “ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቹ ትሆናላችሁ” አላቸው። (ሐዋ. 1:8) መንፈስ ቅዱስ ዋናው ስራው ስለ ኢየሱስ መመስከር ነው። እኛም መንፈስ ቅዱስን ስንምላ የኢየሱስ ምስክሮች እንሆናለን። በመንፈስ ቅዱስ የሚደረጉት ታላምራቶችም በዋናነት ፋይዳቸው ሰዎች ወደ ኢየሱስ እንዲመጡ ማገዝ ነው።

መንፈስ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ማንነት ይመስክራል። ኢየሱስ በመጀመሪያ የነበረ ነው -- ጅምራ የለውም። እርሱ ከአብ ጋር ነበር -- ስብእና ያለው ነው። እርሱ እግዚአብሔር ነው -- ኢየሱስ መለኮት ነው። (ዮሐ. 1:1) ቃሉ “ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም” እንደሚለ ሁሉ የተፈጠረው በርሱ ነው -- እርሱ ፈጣሪ ነው። (ቁ. 2) አሁንም ያለውን ፍጥረት አለም በስልጣኑ ቃል ደግፎ የያዘው እርሱ ነው። (ዕብ. 1:3) እርሱ የሕወት ምንጭ ነው። በእርሱ ሕይወት አለ። ከእርሱ ውጭ ሕይወት የለም። የመጣው ም ሕይወት እንዲሆንልን፣ እንዲበዛልንም ጭምር ነው። (ዮሐ. 10:10) ኢየሱስ የመገለጥ ሁሉ ምንጭ ነው። የአለም ብርሃን ሆኖ የመጣው እርሱ ነው። በርሱ በኩል የመጣው ብርሃን ደግሞ ጨለማን ሁሉ የሚያሸንፍ ብርሃን ነው። በዚህ ብርሃን ፊት የሚቆም የጭለማ ኃይል የለም። ወደ ኢየሱስ ስንቀርብ ጨለማ ይበተናል -- ስፍራ ይለቃል። ስለዚህም “ብርሃንም በጨለማ ይበራል፣ ጨለማም አላሸነፈውም” (ዮሐ. 1:5)። ኢየሱስ በስጋ የተገለጠው መልኮት ነው -- ቃልም ስጋ ሆነ። (ቁ. 14) መንፈስ ቅዱስ ይህንን የኢየሱስን ማንነት ይመስክራል።

መንፈስ ቅዱስ የኢየሱስን አዳኝነት ይመስክራል። የመንፈስ ቅዱስ አንዱ ስራው አለምን ስለ ኃጢአት መውቀስ ነው። (ዮሐ. 16:8) መንፈስ ቅዱስ በሚሰራበት ስፍራ ሁሉ ሰዎች በንስሃ እየተመለሱ የጌታን አዳኝነት ይቀበላሉ። በበአለ ኅምሳ ጊዜ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የኢየሱስን ትንሳኤ በስልጣን ሰበከ። ኢየሱስን “እግዚአብሔር ... የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሣው። ሞት ይይዘው ዘንድ አልቻለምና” በማለት ትንሳኤውን አወጀ። (ቁ. 24) ኢየሱስን “እግዚአብሔር አስነሣው ለዚህም ነገር እኛ ሁላችን ምስክሮች ነን” በማለት ትንሳኤውን አበሰረ። (ቁ. 32) በአብ ቀኝ ከፍ ከፍ ብሎ የመንፈስ ቅዱስን ተስፋ ተቀብሎ ለቤተ ክርስቲያን እንዳፈሰሰው ተናገረ። በዚህ ጊዜ ይሰሙት የነበሩት ሁሉ ልባቸው ተነካ። መንፈስ ቅዱስ ወደ ልባቸው ደረሰ። ስለዚህም ወንድሞች ሆይ ምን እናድርግ ብለው ጠየቁ። ጴጥሮስ “ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፤ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ” በማለት ደህንነትና የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ መስከረላቸው። ቃሉን የሰሙና የተቀበሉ ሁሉ ዳኑ፣ ተጠመቁ። ሶስት ሺ ነብሳት ተጨመሩ። መንፈስ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ አዳኝነት የመስክራል። (ይቀጥላል)